



# በመንግስት ፓርኮች ውስጥ ዳግም ሃላፊነቶችን መፍጠር

ውጪ ሲሆኑ ሃላፊነት በተሞላው መልኩ የመዝናኛ መመሪያዎች

## ከመሄድዎ በፊት

- ምን ክፍት እንደሆነ ያረጋግጡ። አብዛኛዎቹ በመንግስት የሚተዳደሩ የምድር መዳረሻዎች ለአለታዊ ጥቅም ክፍት ሲሆኑ ሌሎች አካባቢያዎ ጎሳዊ እና ፌዴራል መሬቶች ግን ዝግ ሊሆኑ ይችላሉ። አንላይን በ [www.parks.state.wa.us/parksopening](http://www.parks.state.wa.us/parksopening) ይጎብኙ
- ለቤት ቅርብ የሆኑ ጉዞዎችን ይምረጡ። ማደር አይፈቀድም።
- ከአርሶ ጋር ቤት ውስጥ አንድ ላይ ከሚኖር ሰው ጋር ብቻ ይቆዩ። ከቤትዎ ውጪ ካሉ ሰዎች ጋር መዝናናት የቫይረስ ስርጭት አዲስ መንገድ እንዲያገኝ የሚያደርግ ነው።
- ተዘጋጅተው ይምጡ። ጎብኚዎች ውስን ወይም የተቀነሱ ሽንትቤቶችን ሊያገኙ የሚችሉ ሲሆን ምክንያቱ ደግሞ ሰራተኞች የድር እንስሳት ወይም የውሀ መድረስ ተቋምን ዳግም እየከፈቱት ስለሆነ ነው። የራስዎን ሳሙና፣ ውሀ፣ የአጅ ሳኒታይዘር እና የሽንት ቤት ወረቀት እንዲሁም ጭምብል እና ባንዳና ለአፍ እና አፍንጫ ሽፋን እንዲያመጡ ይበረታታሉ።
- ጤናማ ሲሆኑ ውጪ ይዝናኑ። የትኩሳት፣ ሳል ወይም ትንፋሽ ማጠር ያለ ከሆነ የውጪ መዝናናትዎ ለሌላ ጊዜ ያድርጉት።

## እዚያ ሲደርሱ

- ሰው የሚበዛበት ስፍራ ያስወግዱ። ቦታው የተጨናነቀ እንደሆነ ካወቁ ሌላ ቦታ ለመሄድ ወይም ሌላ ጊዜ ለመምጣት ዝግጁ ይሁኑ።
- አካላዊ መራራቅን ይለማመዱ። በአርሶ እና ከቤትዎ ውጪ ባሉት ሰዎች መካከል 6 ጫማ ርቀት እንዲኖር ያደርጉ። ሌሎች ጅልባቸውን ለማውጣት እንዲችሉ በአንድ ጊዜ አንድ ጅልባ ብቻ ያስወግጧል። ከአርሶ መኪና አጠገብ ካለው መኪና ቢያንስ አንድ መኪና ማቆሚያ የሚሆን ክፍት ቦታ ይተው። ጅልባዎን በአንድአይነት መንገድ ይቅዘፉ።
- አጅዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ። የግል ንጽህናዎን ይጠብቁ እንዲሁም የራስዎን ውሀ ሳሙና እና የአጅ ሳኒታይዘር ያምጡ።
- ያስገቡትን ያስወጡ። ማንኛውምን እንደ ተጠቅሞ የሚጣል ጓንት እና ጭምብል ያሉ ቆሻሻዎችን ይውሰዱ።
- ለሬንጀሮቻችን የፓርክ ድጋፍ አድራጊዎች እና ሌሎች ሰራተኞች አከብሮት እና ደግነት ያሳዩ።

Washington ክልል የ COVID-19 ዝግጁነት ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት [www.coronavirus.wa.gov](http://www.coronavirus.wa.gov) ይጎብኙ።

ስለ Washington State Parks ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት [www.parks.state.wa.us/COVID19](http://www.parks.state.wa.us/COVID19) ይጎብኙ።